

Welcome to the State Court of DeKalb County - Traffic Division
ወደደካልብ አውራጃ የሱቴት ፍ/ቤት እንኳን በደህናመጡ - የትራፊክ ክፍፍል

ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በዚህ ስዓት በመምጣቱ ምክንያት ዓለም በሙሉ የንግድ እንቅስቃሴውን እና የመንግስታዊ ጉዳዮችን በተለየ መንገድ እንዲያከናውኑ ተገዳዳሪ። ስለሆነም ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሆነው፤ ምናባዊ ገጽታዎ ፍርድ ቤት ውስጥ እንዲታዩ በማድረግ፤ ወይም ከሌሎች ሰዎች በአስተማማኝ እርቀት በመሆን ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ መጥሪያ ተሰጥቶት ሊሆን ይችላል።

በክፍለ ግዛት ፍርድ ቤት የሚቀርቡ ማናቸውም ጉዳዮች የወንጀል ድርጊቶች ብቻ ናቸው። ይህም ማለት በርሰዎ ላይ ሊጣል የሚችለው ቅጣት ለእያንዳንዱ \$1000 ወይም የ12 ወራት እስራት ይሆናል። የተከሰቱት በከፍተኛ እና በተባባሰ በደል ከሆነ ከፍተኛው \$5000 ወይም የ12 ወራት እስራት ሊቀበሉ ይችላሉ።

ይህን የክስ ጉዳይ ለመፍታት እንዲረዳዎ የግል ጠበቃ ለመቅጠር መብት አለዎት፤ የገቢዎ መጠን ለእርዳታ የሚያበቃው ከሆነ ከህዝብ ተከላካይ ቢሮ ጠበቃ እንዲቆምለዎ ጥያቄ ማቅረብ ይችላሉ። በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ፍርድ ቤቱ ለተከላካሽ እንዲቆምለት የህዝብ ተከላካይ ሊሾም ይችላል።

ስለተከሰሱበት ጉዳይ ማብራሪያ ለመስጠት እና ፤ይህንንም ለመከላከል ሊገኝ የሚችለው የመከላከያ ዓይነት አንድ ጠበቃ ሊያስረዳው ይችላል። ጠበቃ በዕርሰዎ ስም ማስረጃዎችን ማሰባሰብና እንቅስቃሴዎችን ለፍርድ ቤት ሊያቀርብ እንዲሁም ችሎት ላይ እርሰዎን ወክሎ ለመቆም እና ለችሎት አስፈላጊውን ዝግጅት ያደርጋል። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ፤ ጠበቃው ይግባኝ ለማስገባት ወይም በዕርሰዎ ስም፤ ለአድስ ችሎት እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪም እርሰዎን የመወከል መብት አለው። ይህም ማለት ፣ጉዳዩን ራሱን የወከለ ተከላካሽ (PRO SE) እየተከተሉ ነው።

ህገ መንግስቱ ኑጹ ነው የሚል ግምት ይሰጠዎታል። መንግስት ምክንያታዊ በሆነ ጥርጣሬ ጥፋተኝነትን ለማረጋገጥ ሸክም አለው። ፍላጎተዎ ከሆነ ጥፋተኛ አይደለሁም በማለት ፍርድ ቤት በማመልከት ዳኛ ፊት ቀርበው የፍርድ ሂደቱን መከታተል ይችላሉ። ወይም ጥፋተኛ ነኝ ብለው ይህንኑ ጥፋተኝነቶን ተቀብለው የገንዘብ ቅጣት ወይም የእስር ቅጣት ሊጠበቁት ይችላሉ። ዳኛው የእስር ውሳኔውን በአመክሮ መመሪያ ቁጥጥር ስር ሆነው ከእስር ቤት ውጭ ሆነው ቅታቱን እንዲፈጽሙ ሊያደርግ ይችላል። በአመክሮ ጥላ ስር ከሆኑ የአንድን ከተማ ወይም የሀገር ህግ መጣስ ካለመቻላዎም ባሻገር በአመክሮ መንፈስ የተዘረዘሩ ልዩ ትዕዛዞችን መጣስ አይችሉም። ይህን አ መክሮ ተሰርዞ ዕስር በቤት እንዲገቡ ሊደረግ ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብዬ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO) ልመና ማቅረብ ይችላሉ። ይህ ማለት በተከሰሱበት ጉዳይ ላይ ጥፋተኝነትን ባይሉ ክሶቹ አይከራከሩም። ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብዬ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) በአንዳንድ የተወሰኑ ሁኔታዎች ፍቃደዎ ላይ ጉዳት ሊደርስ ከሚችሉ ነጥቦች ሊከላከሉት ይችላሉ። ነገር ግን የእስር ቅጣቱን በተመለከተ ልክ ጥፋተኛ ነኝ ብለው እንደተከራከሩት ያህል ተመሳሳይ የእስር ጊዜ ያሳስራል። ለአንዳንድ ጥፋተኞች በ5 ዓመት አንድ ጊዜ ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብዬ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ልመና ማቅረብ ይችላሉ።

ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ክሱን የሰጠው ፓሊስ እንደሆነ የርሰዎን ጉዳይ እንዲከታተል የተመደበው አቃቤ ህግ እንዲሁም የዚህ ቢሮ ሁሉም የሚያገለግሉት የመንግስት ስራ አስፈጻሚ አካል መሆናቸውን አይዘነጉ። አብዛኛውን ጊዜ “መንግስት ተብለው ይጠራሉ። መንግስት በክሱ ላይ የተከሰሱበትን ክሶች ጠቅለል አድርጎ ውድቅ ሊያደርገው ይችላል። በርሰዎ ክስ ጉዳይ ላይ የገንዘብ ቅጣት ሆነ የእስራት ጊዜ እንዲቀንሰለዎ የጹሁፍ ሆኖ የአካል ማስረጃ በማቅረብ ከመንግስት ጋር ድርድር ማድረግ ይችላሉ። ከመንግስት ጋር የድርድር ስምምነት ከፈጸሙ ፍርድ ቤቱ የመንግስት አካል በመሆኑ ስምምነቱን ተቀብሎ ቅጣቱን የመጣል ወይም ስምምነቱን ያለመቀበል ስልጣን አለው።

ፍርድ ቤቱ ስምምነቱን ካልተቀበለ እንደገና ከመንግስት ጋር ተጨማሪ ድርድር ማድረግ ይችላል፤ ወይም ስለ ፍራድ ሂደቱ መጠየቅ ይችላል። ይህን አካሄድ የሚቆጣተር የጠበቃ ሰራተኛ ሰላለ አቀራረቡ ላይ እርዳታ እንዲያረጋግጥ ሊያናግሩ ይችላሉ።

ከዚህ ቀደም በኢሜል ወይም በፓስፖርት አገልግሎት በሰጡበት የልመና ቅጽ ደርሶታል። ይህም የሆነው አንደኛ ፍርድ ቤት በርቀት የሚቀርብ ሲሆን ወይም ፍርድ ቤት “የተከሰቱ መዝገብ ይግባኝ ከመግባቱ በፊት” የተሰጠውን ሰነድ ሲሆን ይህም ማለት ፍርድ ቤቱ ስለመብቶ የሚመክርና ለፍርድ ቤቱ ክስዎን በተመለከተ እንዴት እንደሚከተሉ የሚገልጽ ይሆናል።

ወደ ድርድር እና ልመና ከገቡ፤ በአንድ ዳኛ ወይም በዳኞች ፊት ቀርበው ህገ መንግስቱ የሰጠዎትን የመከራከር መብት ያጣሉ።

ሆኖም ፍርድ ቤቱ የድርድር ልመናዎችን ለመቀበል ጉዳይ ተጨባጭ መሰረት ያለው ስለመሆኑ የርሶዎን ጥያቄ እና መልሱን ይመረምራል። ይህም የሚሆነው ህገ መንግስቱ የሰጠዎትን መብት በቅጡ ተረድተውት መሆኑን ለማረጋገጥ ሳባል ነው። በተጨማሪም ክስዎን መቀበል፤

በፈቃደኝነት በማወቅ ፤ በብልህነት መሆኑን እና የፍርድ ሂደቱን የመከተል መብተዎን ለማጣት መዘጋጀቶን ለማረጋገጥ ነው።

ስለሆነም ከዚህ በታች የተዘረዘሩት መብት አሎዎት በተለየ መንገድ እንዲያውቁት ይመከራል።

- ኑዲህ ኖት የመባል መብት አሎዎት።
- መንግስት ጥፋተኛ መሆኑን ከምክንያታዊ ጥርጣሬ በላይ እንዲያረጋግጥ መብት አሎዎት።
- የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ በጠበቃ የመከላከል፤ የአሜሪካ ጠበቃን የማካተት መብት አሎዎት።
- ምስክሮችን የመቃወም እና የመመርመር መብት አሎዎት።
- መጥሪያ ሳይሰፈልግ በራሶዎ ስም የመመስከርና እርሶዎን ለመደገፍ የሚመጡ የመከላከያ ምስክሮችን የማቅረብ መብት አሎዎት።
- ዝም የማለት መብት አሎዎት።
- ዝምታው በራሶዎ ላይ ጥቅም ላይ እንዳይውል መብት አሎዎት።
- በመከላከያው ውስጥ ማንኛውንም ተቀባይነት ያለው ማስረጃ የማቅረብ መብት አሎዎት።

የዩናይትድ ስቴት ዜጋ ካልሆኑ የጥፋተኝነት አቤቱታ ማስገባት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብዬ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ተከራካሪነቶም በስደት ሁኔታ ላይ አሉታዊ ተጽኖ ሊያሳድር እንደሚችል፤ ይህም ከሀገር መባረርንም እንደሚጨምር ለመምከር በድጋሚ እገልጻለሁ።

ስለሆነም በፍርድ ቤት ፊት ለፊት ወደ አቤቱታ ከመግባታዎ በፊት በጉዳይ ላይ ከስደተኞች ጠበቃ ለማግኘት መብት አሎዎት።

እንዲሁም በአሁኑ ወቅት በአመክሮ ወይም በምህረት ከተለቀቁ የጥፋተኝነት ወይም ጥፋተኛ ነኝ ወይም ጥፋተኛ አይደለሁኝ ብዬ አልታመንም ካልኩኝ (NOLO CONTENDRE) ክርክር በዚህ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማለት የሙከራ ጊዜ ላይ እንደዚህ ያለ አቤቱታ ሊኖርዎ የሚችል ከሆነ ምን ተጽዕኖ እንዲያደርግ ሊመክረዎ ይችላል። ሆኖም እርሶዎ በተከሰሱበት ክስ ላይ ላለመወንጀል ከፈለጉ ጥፋተኛ ላለመሆን በመጠየቅ ከዚያ ሁሉ ምስክሮችና የፖሊስ መኮንኖች ለመመስከር በሚገኙበት ቀን ለፍርድ ማስታወቂያ በዳኛ ወይም በዳኝነት ይሰጠውታል። በሚፈልጉት ምስክሮች እና ሰነዶች በወቅቱ ጉዳዩን ለመከላከል በበቂ ሁኔታ ዝግጁ መሆን ይጠበቅቦታል። የፍርድ ቤት ሰራተኞች ጉዳዩን ለፍርድ ቤት እንዲያቀርቡ እንዳይረዱዎት የተከለከለ ነው።

በዚህም የፍርድ ሂደት ወቅት ለርሶዎ ትኩረት፤ ትዕግስት እና ትብብ እናመሰግናለን።

በፍርድ ሂደት ውስጥ በምናልባዊ ገጽታ ቀይም በአካል ጉዳዮችን በደህንነት እና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ በመፍታት የዕርሶዎ መብቶች እና ግዴታዎች ለመረዳት ይህ ሂደት ለዕረሶዎ ጠቃሚ እንደሚሆን እምነት አለን።

የስቴት ፍረድ ቤት የጥቆማ መስመር ላይ በፍትህ ሥርዓት በተለያዩ ጥቆማዎችን ሲያደርጉ አስፈላጊ መረጃዎችን ሲያስገቡ ለተጠቃሚ ምቹ እና እራስ ገላጭ ነው።

እናመሰግናለን።